

የኢ.የ.የ.ሪ.ፋ.ሪ.ፋ.ሪ. - 04.13/4/21
ቀን 08/04/2012



የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የፌዴራል የፍ አዲረ ጽ/ቤት
THE FEDERAL DEMOCRATIC
REPUBLIC OF ETHIOPIA
OFFICE OF THE FEDERAL
AUDITOR GENERAL

ለአቶ ደረጃ አስፋው

የብረታ ብረት ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት

ም/ዋና ዳይሬክተር

አዲስ አበባ

ጉዳዩ ፡ የብረታ ብረት ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት የ2011 በጀት
ዓመት ሂሳብ አዲት ውጤትና አስተያየትን ይመለከታል፤

ከላይ በርዕሱ የተጠቀሰው አዲት ውጤትና አስተያየት የያዘ 4 ገጽ የአዲት ሪፖርት፣ 14 ገጽ የአዲት ግኝቶችና የማሻሻያ ሀሳቦች እና 2 ገጽ የሂሳብ ሪፖርት ከዚህ ደብዳቤ ጋር አባሪ አድርገን የላክን መሆኑን እንገልጻለን።

ከሰላምታ ጋር

ዝነ ወርቁ

በአቅም ግንባታ መ/ቤቶች አዲት ዳይሬክቶሬት

የአዲት ሥራ አስኪያጅ

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ

የብረታ ብረት ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት

የ2011 በጀት ዓመት ሂሳብ አዲት ሪፖርት

የብረታ ብረት ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት የተመደበለትን የመደበኛና የካፒታል ሂሳብ በጀት ለታቀደለት ዓላማ ማዋሉን፤ እንዲሁም ሂሳቡ በመንግሥት የሂሳብ አያያዝ ሥርዓት መሠረት መያዙንና የመንግስት ህብትና ንብረት በሚገባ መጠበቁን ለማረጋገጥ የ2011 በጀት ዓመት ሂሳብ ሪፖርቶችን እና የሂሳብ ማስታወሻዎችን አዲት አድርገናል።

የሂሳብ ሪፖርቶችን የማዘጋጀት ኃላፊነት የኢንስቲትዩቱ ሥራ አመራር ሲሆን፤ የሂሳብ ሪፖርቶችን አዲት በማድረግ ሙያዊ የአዲት አስተያየት መስጠት ደግሞ የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤት ኃላፊነት ነው።

አዲቱ የተከናወነው የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤትን ለማቋቋም በወጣው አዋጅ ቁጥር 982/2008 ለመ/ቤታችን በተሰጠው ሥልጣን ሲሆን፤ ዓለም አቀፍ የአዲት ደረጃዎችን (ISSAI) መሠረት በማድረግ ነው። እነዚህን የአዲት ደረጃዎች መከተል አዲቱን በሚገባ አቅደን በመሥራት በተዘጋጁት የሂሳብ ሪፖርቶች ላይ አጥጋቢ የሆነ የአዲት አስተያየት ለመስጠት ያስችለናል። አዲታችን፡-

- በሂሳብ ሪፖርቶች ላይ የሰፈሩትን አሀዞችና ሪፖርቶችን የሚደግፉ ማስረጃዎችን በናሙና አዲት ማከናወንን፤
- የሥራ አመራሩ የሂሳብ ሪፖርቶችን ሲያዘጋጅ ያደረገውን ጉልህ ግምቶች እና ውሳኔዎችን መመዘንን፤
- የሂሳብ አያያዝ ፖሊሲዎች ከዓመት ዓመት ሳይቀያየሩ በሥራ ላይ መዋላቸውን እና በበቂ ሁኔታ መገለጻቸውን ማመዛዘንን ያጠቃልላል።

ከዚህም በተጨማሪ የተዘጋጁት የሂሳብ ሪፖርቶች ተገቢ የሆኑ አዋጆች፤ ደንቦችና በተከታታይ የወጡ መመሪያዎችን በመከተል የተዘጋጁ መሆኑን በናሙና አዲት ማከናወንን ይጨምራል።

የሂሳብ ሪፖርቶች ጉልህ ከሆኑ ስህተቶች የፀዱ ለመሆኑ በቂ ማስረጃና አጥጋቢ ማረጋገጫ የሚሰጥ መረጃና ማብራሪያ ሊያስገኝ በሚችል መልኩ አዲቱን አቅደን አከናውነናል።



4. የብር 33,215.73 ክፍያ የኢንስቲትዩቱ የስልክ ቁጥር ላይ ወይም የኢንስቲትዩቱ ኢንተርኔት ፍጆታ ክፍያ ለመሆኑ የሚገልጽ የክፍያ ድጋፊ ሰነድ (ቢል) ሳይኖር ለአገልግሎት ክፍያ የተፈጸመ መሆኑ ተረጋግጧል።

5. ኢንስቲትዩቱ በተለያዩ ጊዜ የተለያዩ ዕቃዎችን ለመግዛት በዋጋ ሲያወዳድር በመ/ቤቱ የሚፈለገውን የጥራት ደረጃ የሚያሟሉ አቅራቢዎችን በማወዳደር ዝቅተኛ ዋጋ ያቀረበውን ተጫራች አሸናፊ አድርጎ መምረጥ ሲገባው ከፍተኛ ዋጋ ያቀረበውን አሸናፊ አድርጎ የመረጠ መሆኑን ተረጋግጧል። ዝቅተኛ ዋጋ ያቀረበው ድርጅት ተመርጦ ቢሆን ኖሮ መንግስት በድምሩ ብር 74,799.61 ሊያተርፍ ይችል እንደነበረ ለማወቅ ተችሏል።

የተሰብሳቢ ሂሳብ፤

6. በ2011 በበጀት ዓመት መጨረሻ ከሚታይ ተሰብሳቢ ሂሳብ ውስጥ ብር 7,284.26 ኦዲቱ እስከተጠናቀቀበት ድረስ መወራረድ ሲገባ ያልተወራረደ ሂሳብ መኖሩ ተረጋግጧል።

የተከፋይ ሂሳብ፤


7. በ2011 በጀት ዓመት መጨረሻ ከሚታይ ተከፋይ ሂሳብ ውስጥ በድምሩ ብር 104,290.00 ኦዲቱ እስከተጠናቀቀበት ድረስ መወራረድ ሲገባ ያልተወራረደ ተከፋይ ሂሳብ መኖሩ ተረጋግጧል።

ከላይ በተራ ቁጥር ከ1 እስከ 7 ከተገለጹት ሁኔታዎች በስተቀር በእኛ አስተያየት የኢንስቲትዩቱ የሂሳብ ሪፖርቶች ሰኔ 30 ቀን 2011 ዓ.ም. የተመለከተውን የፋይናንስ አቋም እና የበጀት ዓመቱን የሥራ እንቅስቃሴ በኢትዮጵያ መንግሥት የፋይናንስ አስተዳደር አዋጅ እንዲሁም የሂሳብ አያያዝ ሥርዓት መሠረት በአጥጋቢ ሁኔታ ያሳያሉ።

ትኩረት የሚሹ ጉዳዮች፤

ምንም እንኳን በሰጠነው አስተያየት ላይ ለውጥ ባያስከትሉም ቀጥሎ የተመለከቱት ጉዳዮች ትኩረት ሊደረግባቸው፣ እርምጃ ሊወሰድባቸው እና ለወደፊቱም ጥንቃቄ ሊደረግባቸው ይገባል።

- ለመደበኛ (1800) ወጪ ለየፕሮግራሞቹ የተፈቀደው በጀት አጠቃቀም በየሂሳብ መደቦቹ ሲታይ ከ10% በላይ ብር 6,019,531.94 (51%) ሥራ ላይ ያልዋለ መሆኑ፤
- ለካፒታል በጀት ለየፕሮግራሞቹ የተፈቀደው ወጪ በጀት አጠቃቀም በየሂሳብ መደቦቹ ሲታይ ከ10% በላይ ብር 70,000,000.00 (100%) ሥራ ላይ ያልዋለ መሆኑን፤



በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ

የብረታ ብረት ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት

የ2011 በጀት ዓመት ሂሳብ አዲት ግኝቶችና የማሻሻያ ሀሳቦች

መግቢያ፤

የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤትን ለማቋቋም በወጣው አዋጅ ቁጥር 982/2008 ለመ/ቤታችን በተሰጠው ሥልጣን መሰረት የብረታ ብረት ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት የ2011 በጀት ዓመት ሂሳብ ላይ የአዲት አስተያየታችንን ለመስጠት ያስችለን ዘንድ የኢንስቲትዩቱን ሂሳብ አዲት አድርገናል።

የሪፖርቱ ዓላማ፤

የዚህ ሪፖርት ዓላማ በአዲታችን ወቅት የተገኙትን የውስጥ ቁጥጥር ድክመቶች እና ሌሎች ግድፈቶች የኢንስቲትዩቱ የበላይ አመራር አካላት እንዲያውቁትና ተገቢውን የማስተካከያ እርምጃ በመውሰድ ምላሽ እንዲሰጡበት ለማስቻል ነው።

የአዲቱ ወሰንና ኃላፊነት፤

አዲቱ የተከናወነው ዓለም አቀፍ የአዲት ደረጃዎችን (ISSAI) መሠረት በማድረግ ነው። እነዚህን የአዲት ደረጃዎች መከተል አዲቱን በሚገባ አቅደን በመሥራት በተዘጋጁት የሂሳብ ሪፖርቶች ላይ የአዲት አስተያየት ለመስጠት ያስችለናል።

አዲታችን፤

- የሂሳብ ሪፖርቶች ላይ የሰፈሩት አሀዞችና መግለጫዎችን የሚደግፉ ማስረጃዎችን በናሙና አዲት ማከናወን፤
- የሥራ አመራሩ ሂሳብ ሪፖርቶችን ሲያዘጋጅ ያደረጋቸው ጉልህ ግምቶች እና ውሳኔዎች መመዘን፤
- የሂሳብ አያያዝ ፖሊሲዎች ከዓመት ዓመት ሳይቀያየሩ በሥራ ላይ መዋላቸውን እና በበቂ ሁኔታ መገለጻቸውን ማመዛዘን፤ ያጠቃልላል።

ከዚህም በተጨማሪ አዲቱ የተዘጋጁት የሂሳብ ሪፖርቶች ተገቢ የሆኑ አዋጆች፣ ደንቦችና መመሪያዎችን በመከተል የተዘጋጁ መሆናቸውን አዲት ማድረግን ይጨምራል።

